



**ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ)**  
**Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)**

Website: [www.moreshwegenie.org](http://www.moreshwegenie.org) E-mail: [InfoAndPR@moreshweg](mailto:InfoAndPR@moreshweg)

ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማገነቱ መሠረት ነው።  
 Our struggle is trans-generation. Amara's organization is the basis of its existence and identity.

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት

እሮብ፣ ሰኔ ፲፭፣ ፪ሺ ፲፬ ዓ.ም. (Jun. 22, 2022)

ቅጽ ፱ ቁጥር ፮

**ዐማራ ህዝብ ላይ ለሚፈጸመው የዘር ማጥፋትና የዘር ማፅዳት ተጠያቂው የብልፅግና መንግሥት ነው!**

እ.አ.አ. ሰኔ 12 ቀን 2014 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ዞን፣ ጊምቢ ወረዳ፣ ቁጥራቸው በትክክል ያልታወቀ፣ ከ 1000 በላይ እንደሚሆኑ የሚገመት ንጹሃን የዐማራ እናቶች፣ ህፃናትና፣ አዛውንቶች፣ በአሮሞ ታጣቂዎች በአስቃቂ ሁኔታ ተጨፍጭፈዋል። ከሞት የተረፉትና የአካልና የስነልቦና ጉዳት የደረሰባቸው ከ 10000 (አስር ሺ) በላይ የዐማራ ተወላጆች አሁንም በጫካ ተበታትነው ይገኛሉ። እነዚህ መከራ የተደፋባቸው የዐማራ ተወላጆች፣ የእኔ የሚሏቸውን የቅርብ ሰዎች ተነጥቀው፣ ቤት ንብረታቸው ተቃጥሎ፣ ያለምንም መጠለያና ረዳት በፍርሀትና በህዘን ተቆራምደው በጭንቅ ላይ ናቸው። ዐማራን ቤት ለቤት አሳደው የጨፈጨፉትና ያቃጠሉት ገዳዮቹ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቁ የአሮሞ ተወላጆች ናቸው። ይኸንንም ማረጋገጥ የተቻለው ራሳቸው በእብሪት በሚለቁት አስቃቂ ቪዲዮ ጭምር ነው።

የብልፅግናው መንግሥት እንደለመደው የዘር ጭፍጨፋውን ቀለል አድርጎ እንደተራ ዜና “በአነግ ሽኔ” ተፈጸመ፤ ብሎ ሲከስ፣ አነግ ሽኔ ደግሞ በአንጻሩ ጭፍጨፋው የተፈጸመው በመንግሥት ታጣቂዎች ነው፤ የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት ከሰለባው የወለጋ ነዋሪ የዐማራ ህዝብ ባገኘው መረጃ፣ ገዳዮቹ ዐማራ ጠል የዘር ፓለቲካ አራማጅ የአሮሞ ታጣቂዎች በተቀናጀ መልኩ፣ ተናበው እንደሚሰሩ አረጋግጧል።

አገዛዙ “ሽኔ” ብሎ የሚጠራቸው ትጥቅ የሌላቸውን ንፁህን የዐማራ ተወላጆች የሚፈጁት ሙሉ የወታደር ትጥቅና ስንቅ ቀርቦላቸው ነው። ገዳዮቹ እንዴትና ማንን መግደል እንዳለባቸው በዚህ በያዝነው ሰኔ ወር ብቻ በፓርላማ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በሚኖሩት/አሜሪካ የአሮሞ ተወላጆች ስብሰባ በአቶ በቀለ ገርባ የተነገረውን ጥላቻና ወደዘር ማጥፋት የሚወስድ ቅስቀሳን በቀጥታ ተርጉመው በተግባር እንዳዋሉት ብዙዎች ይመስክራሉ። አስተዛዛቢው ደግሞ የአገዛዙ የብልፅግና መንግሥት ባለስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስትሩንና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥን ጨምሮ የዐማራ ህዝብ እያለቀ፣ እንደመሪም ሆነ እንደባህላችን የንፁህንን አስቃቂ ጭፍጨፋ ከምንም ሳይቆጥሩ፣ አትክልት ቦታ ሲጎበኙ እንደነበር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለህዝብ ይተላለፍ ነበር። ይባስ ብለውም የዐማራ ህዝብ ደም እንደጅረት ውሀ ሲፈስ፣ የሞቱት አፈር ሳይሉብሱ፣ ቆስለው የወዳደቁት ሳይነሱ፣ የተጨነቁትን የማዳን ስራ ሳይሰሩ፣ በሚቀጥለው ሰኔ 13 ቀንም እንዲሁ “አረንጓዴ አሻራ” በሚል መፈክር ችግኝ ሲተክሉ በቴሌቪዥን ሲታዩ ዋሉ። የንጹሃኑ አልቂት የችግኙን ሩብ ያህል የሚዲያ ሽፋን አለማግኘቱና አረንጓዴ አሻራ ያሉት የችግኝ ተከላ “ከንጹሃን የደም አሻራ” ጋር ሲወዳደር ሚዛን ስለማይደፋ አገዛዙ የዐማራ ሕዝብ ፍጅት ተባባሪ እንደሆነ አስመስክረዋል።

አሳሳቢው ነገር ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ የጥላቻና ወደ ዘር ማጥፋት የሚወስድ ቅስቀሳና የአቶ በቀለ ገርባ ኢትዮጵያን የማጥፋት እቅድ፣ በቀጣይ በወለጋ፣ በሰሜን ሸዋ፣ በሻሸሜን ወ ዘ ተ በመሳሰሉት የተጀመረው የዘር ማጥፋት ወንጀል መሀል አዲስ አበባም እንደማይገባ ማረጋገጥ ስለማይቻል ከፍተኛ ስጋት አሳድሮብናል። በተለይ በዐማራ ክልል ኮሽ ባለ ቁጥር በማጋነን “ሙስሊም ተበደለ” እያሉ በመጮህና ቅስቀሳ በማድረግ በርካታ ቤተክርስቲያናት እንዲቃጠሉና የዐማራ ህዝብ በሀይማኖት ስም እንዲጨራረስ የሚያደርጉት ጎጠኛ የአሮሞ ፅንፈኛ አስታዞች በመስኪድ የተጠለሉትን ሳይቀር ሙስሊም የዐማራ ተወላጆች ላይ የተፈፀመውን አስቃቂ ፍጅት አለማውገዛቸው ለዐማራ ሕዝብ የተደገሰለትን የሞት ፅዋ ፍንትው አድርጎ ያሳያል።

የመንግሥት አስፈላጊነትና ዋነኛ ተግባር የዜጎችን በሕይወት የመኖር ሙብት ማክበርና ማስከበር ቢሆንም ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት በለውጥ ስም የአሮሞው አገዛዝ ይህን ሲያደርግ አላየም። ድርጅታችን አገዛዙ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ በተደጋጋሚ በዐማራ ዘር ላይ ያተኮረውን የዘር

ጭፍጨፋ በመቃወም ባወጣው መግለጫ፤ አገዛዙ የንጹሀንን ግድያ እንዲያስቆም፣ ተደጋጋሚው ጭፍጨፋ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራና ወንጀለኞቹን ተጠያቂ እንዲያደርግ፤ ግድያውን እውቅና ሰጥቶ ሰንደቅ አላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብና በግፍ የተጨፈጨፉት እንዲታወሱ እንዲያደርግ ሲያሳስብ ቆይቷል።

የአሁኑን የወለጋ ጭፍጨፋ የተለያዩ በውጪ አገር ያሉ አለም አቀፍ የሚዲያ አውታሮች ዘገባና አሜሪካና ኢራንን ጨምሮ አንዳንድ መንግሥታት ባወጡት መግለጫ “ጭፍጨፋው ዘር ተኮርና በዐማራ ተወላጅ ላይ የተፈፀመ የዘር ማጥፋት እንደሆነ” አሳይተዋል። በአንፃሩ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ፣ እንደ ብልፅግናው መንግሥት ሁሉ እውነታውን በመሸፋፈን፣ በወለጋ ስለተፈፀመው ጭፍጨፋ ባወጡት መግለጫ “በሲቪሎች ላይ የተፈፀመ ጥቃት ነው” በማለት ለማድበስበስ መሞከራቸው ከፋኛ አሳዝኖናል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትም በኢትዮጵያ ውስጥ ሲፈፀም የኖረውንና የሚፈፀመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል እያወቀ እንዳላወቀ በቸልተኝነት ማለፉ ከተጠያቂነት አያድነውም። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ዛሬ በዐማራ ላይ ብቻ ያነጣጠረው የዘር ማጥፋት ነገ በሌሎቹ ነገዶች ላይ እንደሚዛመት ሳይታለም የተፈታ ሀቅ ነው።

ይህ ወንጀል እንደሰደድ እሳት ተስፋፍቶ ሕዝብ ከሕዝብ ጋር ከመተላለቁ በፊት፤

- ትግል ከቤት ይጀመራል፣ ከአሮሙማ አገዛዝ ጋር ተባብሮ የዐማራ ሕዝባዊ ኃይል “ፋኖ” ን የሚያሳድደውን፣ የዐማራ ህዝብ ደም ሲፈስ ለገዳይ ካባ በማልበስ የሚታወቀውን አዴፓ/ብአዴንን የአማራ ወጣት በማንኛውም የህዝባዊ እንቢተኝነት መንገድ በመቃወም ጥፋት የታወጀበትን ወገኑን በመታደግ ራሱን ከአደጋ እንዲከላከል፤
- ታሪክ እንደሚያሳየው መንግሥት ይመጣል ይሄዳል። አብሮ የሚኖረው ደግሞ ህዝቡ ነው። ስለዚህ መላው ሀገር ወዳድ የአሮሞ ሕዝብ፣ ለዐማራው ደህንነት ብቻ ሳይሆን ለእራሱም ሰላምና ደህንነት ሲል በስሙ የሚነግዱ የፖለቲካ ነጋዴዎችንና ጨፍጫፊዎችን በማውገዝ ተቃውሞውን እንዲያሰማና ብልፅግናን ተጠያቂ እንዲያደርግ፣
- የተባበሩት መንግሥታት፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ቀይ መስቀል፣ እና የመሳሰሉ አለም አቀፍ ድርጅቶች የዘር ማጥፋትና የዘር ማፅዳት ወንጀሉን በማውገዝ ከተባዳይ ጎን እንዲቆሙና የወደፊት አደጋን ለማስቆም እንዲሰሩ ጥሪዎችን እናቀርባለን።

ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!